

# ነጻ የግብር ምላሽ (Income tax return) ለማዘጋጀት

የግብር ምላሽ ገንዘብን (refund)፣ ለልጆች የሚከፈል ክፍያ (Child Tax Credit)፣ የስራ ገቢ ብድር ( Earned Income Tax Credit) ወይም ያልተከፈለ የማበረታቻ ክፍያ ለማግኘት ግብር ለመክፈል ፎርምን ሞልተው ያስገቡ !

**\$58,000 ወይም ያነሰ ዓመታዊ ገቢ ካሎት፣ የሆነ ስንክልና ካሎት ወይም የእንግሊዘኛ ቋንቋ ችሎታዎ አነስተኛ ከሆነ፤ ግብር ለመክፈል ወይም የግብር ምላሽ ለማግኘት የሚሞላውን ፎርም በሞምላት ረገድ በሚቀጥሉት ገጾች ስማቸው ከተዘረዘረው ቡድኖች ውስጥ ሊያገዝዎት ይችላሉ!**

በኮቪድ በሽታ ምክንያት እነኚህ አገልግሎቶች በአብዛኛው “በተወሰነ የአካል ግንኙነት” ወይም በ”ቪርቻል”፣ በስልክ የሚደረጉ

- የተወሰነ የአካል ግንኙነት፡ ይህ ማለት ዶኩመንቶችን በአካል ሊሰጡ ይችላሉ እና በተወሰነ አካባቢ በአካል ተገኝተው የተወሰነ ቃለመጠይቅ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ።
- ቨርቻል (Virtual)፡ ይህ ማለት ደግሞ ከድርጅቱ የሚገናኙት በስልክ ወይም አንላይን በመግባት ብቻ ነው ማለት ነው። ኮምፑተር ወይም ካሜራ ያለው ስማርት ፎን (smartphone) በመጠቀም መታወቅያ ወረቀቶንና ዶኩመንቶችን ይሰጣሉ።
- ለማንኛውም ዓይነት አገልግሎት ቀጠሮ መያዝ አለበት።

## ዝርዝሩ፤ እያንዳንዱ ድርጅት ምን ዓይነት አገልግሎት እንደሚሰጥና ምን ቋንቋዎችን እንደሚያስተናግድ ይገልጻል።

**ግብሬን ለማሰራት ወደ ቀጠሮዬ ቦታ (ወይም ወደኋላ ለግብር አዘጋጁ እንድሰጠው) ምን ዓይነት ዶኩመንቶችን ላምጣ ?**

- ስዕል ያለበት መታወቅያ ወረቀት
- የባለቤትነትና የልጆች የሶሻል ሴኩሪቲ ካርድ ወይም የግል ግብር መክፈያ ፊደሎች (ITIN letters) እና የተወለዱበት ዕለት ( የጥገኛ ልጆችም እርሶ የሚደግፏቸው የአዋቂ ጥገኞች ካሉ)
- ደብሊው-2 (W2s)፣ 1099 እና (ካሉ) ሌሎች የገቢ መግለጫ ወረቀቶች
- አስቀድመው ያገኙት ለልጆች የሚሰጥ የልጅ ታክስ ክሬዲት (Child Tax Credits)፣ የአይ-አር-ኤስ የ6419 ደብዳቤ (IRS Letter 6419)
- ያገኛቸውን የማበረታቻ ክፍያዎች ((EIP)ን በተመለከተ ያገኙት መረጃ
- ያለፈው ዓመት ግብር የከፈሉበት መረጃ (ካለ - የማእከላዊው መንግስትም ይሁን የክፍለ ሃገር)
- (የባንክ ሂሳብ ካሎት) የሚመለስሎት ገንዘብ በቀጥታ ወደ ባንክ እንዲገባሎት የባንክ ሂሳብን መረጃ

**የሚያገዙት ሰው ማግኘት አልቻሉም? የራስዎን ግብር መሙላት ይፈልጋሉ?**

አይ-አር-ኤስ (IRS) ገብያቸው \$73,000 ወይም ከዛ በታች ለሆነ ሰዎች በአንላይን ተገብቶ በነጻ የሚሞላ (“free file”) አማራጭ አለው። ይህንን ለመጀመር፡ መጀመርያ በአንላይን [IRS Free File](#) ወደሚለው ገብተው ያሉትን የነጻ ሰፍትዌር ምርጫዎችን ይመልከቱ።

---

## የማህበረሰብ የግብር እርዳታ (Community Tax Aid) (የተወሰነ በአካል የመገኘትና የሽርቻል ግንኙነት)

---

ይህ የማህበረሰብ የግብር እርዳታ (Community Tax Aid) የሚባለው ድርጅት በዲሲ ውስጥ ዘጠኝ ቦታዎች አሉት። አብዛኛዎቹ ቃለመጠይቅ ለማድረግ የተወሰነ ጊዜ ይሰጣሉ። በዚህም ግንኙነት መታወቅያ ወረቀት ያጣራሉ፤ ዶኩመንቶችን ይቀበላሉ።

**ቋንቋዎች:** እንግሊዘኛ፣ የስፓኒሽ ቋንቋ፣ የሩሲያ፣ የቪየትናም፣ ዓረብኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ የኮርያ፣ የማንዳሪን ቋንቋ (ይህም በአካባቢው የተመረኮዘ ነው)።

ቃለመጠይቅ ለማድረግ ቀጠሮ መውሰድ ከፈለጉ በስልክ ቁጥር 202-830-1480 ይደውሉ ወይም ወደ [appointments@communitytaxaiddc.org](mailto:appointments@communitytaxaiddc.org) ኢሜል ያድረጉ።

የሲ-ቲ- ኤ (CTA) የሽርቻል አገልግሎት ለመጠቀም፣ በአንላይን [CTA Virtual Help](#) በአንላይን CTAVirtual Help የሚገኝ ፎርም በመሙላት መጀመር ይችላሉ።

የሲ-ቲ- ኤ (CTA) አገልግሎትን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ ወደ <https://www.communitytaxaiddc.org/free-tax-assistance/mar2021/> ይግቡ።

---

## የካቶሊክ ቻሪቲስ (Catholic Charities) ቪታ VITA (ሽርቻል ብቻ)

---

የካቶሊክ ቻሪቲስ (Catholic Charities) የሚሰጠው አገልግሎት የሽርቻል እርዳታ ብቻ ነው። ይህንን መጠቀም የሚፈለጉ ደንበኞች ኮምፕዩተር ወይም ካሜራ ያለው ስማርት ፎን የሚባል ስልክ ሊኖራቸው ይገባል ወይም ኮምፕዩተርና ስማርት ፎን ያለው የሚያምኑት ዘመድ ወይም ጓደኛ ሊኖራቸው ይገባል።

**ቋንቋዎች:** እንግሊዘኛ ምናንም የስፓኒሽ ቋንቋ

የቃለመጠይቅ ቀጠሮ ለመውሰድ በስልክ ቁጥር 202-319-6788 ይደውሉ ወይም ወደ [ccvirtualvita@gmail.com](mailto:ccvirtualvita@gmail.com) ኢሜል ይላኩ።

የካቶሊክ ቻሪቲስን የሽርቻል አገልግሎት (Catholic Charities virtual services) ለመጠቀም፣ በአንላይን የሚገኘውን ፎርም በመሙላት ይጀምሩ፤ ወደ <https://www.catholiccharitiesdc.org/fsn-vita/> ይግቡ።

ስለ ካቶሊክ ቻሪቲስ ቪታ አገልግሎቶች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት <https://www.catholiccharitiesdc.org/fsn-vita/> ይጎብኙ።

---

## የጎሎዴት ዩኒቨርሲቲ (Gallaudet University) ቦታ (በአካል)

---

የጎሎዴት ዩኒቨርሲቲ፣ በ 800 ፍሎሪዳ አቪኒው፣ ኖርትኢስት፣ ዋሽንግተን ዲሲ 20002 (800 Florida Avenue NE, Washington, DC 20002) በሚገኘው ቦታው በአካል የሚገኙበት የግብር መሙላት እርዳታ ይሰጣል። ካለቀጠሮ የሚገባቸው ቀናት ዓርብ፣ ቅዳሜና እሁድ ከጥዋቱ 11 ሰዓት እስከ ከሰዓት በኋላ 6 ሰዓት እንዲሆኑ መድቧል።

**ቋንቋዎች:** እንግሊዘኛና የአሜሪካን የምልክት ቋንቋ

ለቃለመጠይቅ ቀጠሮ ለመያዝ በስልክ ቁጥር 240-250-237 ይደውሉ።

---

## የናይትድ ፕላንንግ ድርጅት (United Planning Organization) ( የተወሰነ በአካል የመገኘት ጊዜ )

---

የናይትድ ፕላንንግ ድርጅት (United Planning Organization (UPO) ዶኩመንት ለመስጠት ለሚፈልጉ ደንበኞች ዶኩመንቶችን የመቀበል አገልግሎትና ከዛም ቀጥሎ የሰልክ ቃለመጠይቅ ይሰጣል። የሚገኝበት አድራሻ በፒቲ ግሪን የማህበረሰብ አገልግሎት ማእከል (Petey Green Community Service Center) በ 2907 ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁንየር አቪኑ፣ ሳውትኢስት፣ ዋሺንግተን ዲ.ሲ. 20032 (2907 Martin Luther King Jr. Ave, SE, Washington DC 20032) ነው።

**ቋንቋዎች:** እንግሊዘኛ፣ የስፓኒሽ ቋንቋ፣ የሩሲያ ቋንቋ፣ የቪየትናም ቋንቋ፣ ዓረብኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ የኮርያና የማንደሬን ቋንቋዎች

ቃለመጠይቅ ለማድረግ ቀጠሮ ለመውሰድ፡ በሰልክ ቁጥር 202-231-7903 ይደውሉ።

ለተጨማሪ መረጃ <https://www.upo.org/taxprep/> ይግቡ

---

## የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ (University of the District of Columbia) (በአካል መገኘት)

---

ቀጠሮ በመያዝ፣ ዘወትር ቅዳሜ ከጥዋቱ 10:00 ሰዓት እስከ ከሰዓት በኋላ 4:00 ሰዓት ድረስ በ4200 ክኔክቲኬት አቪኑ ዋሺንግተን ዲ.ሲ. 20008 (Connecticut Avenue, NW, Washington, DC 20008)፣ ዶኩመንት የመቀበልና ዶኩመንቶችን ከቦታው የመውሰድ አገልግሎት ይሰጣል።

**ቋንቋዎች:** እንግሊዘኛና የስፓኒሽ ቋንቋ

ቀጠሮ ለመያዝ፡ በሰልክ ቁጥር 202-274-7002 ይደውሉ።

---

## ሚሊታሪ ዋንዮርስ (MilitaryOneSource) የግብር ምንጭ ማእከል (ለወታደራዊ ማህበረሰብ አባሎች- ቨርቹል (virtual) ብቻ)

---

ይህ በስራ ላይ ላሉ የውትድርና አባሎችና ቤተሰቦቻቸው የግብር መሙላት እርዳታ የሚያደርግ ነው። ይህ ሚሊታሪ ዋንዮርስ የግብር ምንጭ ማእከል (Military OneSource Tax Resource Center) በሰልክ ወይም በኦንላይን የሚደረግ ቨርቹል የግብር መሙላት አገልግሎት ይሰጣል። በዚህም ደንበኞች፣ ዌብሳይት ውስጥ ገብተው ከአንድ ሰው ጋር መወያየት ይችላሉ።

**ቋንቋዎች:** እንግሊዘኛና የስፓኒሽ ቋንቋ

ለተጨማሪ መረጃ በሰልክ ቁጥር 1-800-342-9647 ይደውሉ ወይም <https://www.militaryonesource.mil/financial-legal/tax-resource-center/> ይግቡ።

---

